

ቶኩማ (ሶኑማ)

ባላንገብ ሚካኤል

አብይ አህመድ በወያኔ ብብት ዉስጥ ያደገ ብቻ ሳይሆን ከሃያ አመታት በላይ ከነርሱ ጋር ሰምሮ እና አብሮ በንፁሃን ዜጎች ላይ በተፈፀመው ወንጀል ሁሉ ሴሰኛ ከሆነው ከደብረሂዳውን ባልተናነሠ መንገድ የተሳተፈ እና መጠየቅ ያለበት የወያኔ ሹም እንጅ የህዝብ ተወካይ አልነበረም አይደለምም። አብይ ከሌሎቹ ወያኔዎች እና የወያኔ ባለሞሎች የተለየ አልነበረም አይሆንምም። ስለዚህ አብይ ለየት ያለ የአነጋገር ዘይቤ ያለው ያለው ወያኔ ነው (ቶኩማ/ሶኑማ)። በመሆኑም እነ መለስን እና ሌሎች ሚቶ ወያኔዎችን ከማድነቅ የተለየ ቃል ሊወጣው አይችልም አልቻለምም። ቢሆንም ትግራይ የኢህአፓ ጀግኖች እነ ዶር ተስፋዮ ደበሳይ እና ጋይም ገብረእግዚአብሄር (ምሃል አዲስ አበባ ላይ የወያኔን ጀስታፖ ፊት ለፊት ገጥሞ ጥሎ የወደቀውን እና ያልተዘመረለትን አብሪ ኩኩብ) እንዲሁም የሌሎች ስመጥር ጀግኖች የትዉልድ ቦታ መሆኑን ይጠቅስ ነበር። ይልቁንም ወያኔ አጣብቂኝ ዉስጥ ሲገባ ለችግር ማስታገሻነት ይረዳዉ ዘንድ ለዓመታት ጠፍጥፎ ከሠራቸው የማደናገሪያ መሣሪያዎቹ ዉስጥ አንዱ ነው።

ትግርኛ ተናገረ ከረባታው አማራ ብለው ሸብረክ ለማለት አየዳዱ ያሉ ተቃዋሚ በሉን ባዮች ድርም ከወያኔ ለመተቃቀፍ ምክንያት ሲፈልጉ የነበሩ ናቸው እና መንገዱን ጨርቅ ያድርግላቸዉ። የሃገራችን መሠረታዊ የፓለቲካ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በዓንድ መሪ የንግግር ክህሎት እና የትምህርት ደረጃ ብቻ የሚፈታ የሚመስላቸው የዋሆች ቁጥራቸው ተበራክቶ ሲታይ እና መነሻ የሆነ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መደላድሎችን ለማረዳት የተሳናቸውን የስም ተቃዋሚዎች ማስተዋሉ በርግጥ ያማል። ወያኔ የሚመራው እኩይ ቡድን መዋቅራዊ ቅርፅ እና ይዘት ያለው ስብስብ ሆኖ ሳለ አንድ እነኝህን መዋቅሮች በአግባቡ እንዳይጠቅማቸው ተደርጎ የተቀመጠን ጡንቻ ቢስ ሠው ኤልሻዳይም ሙሴም ማለት እብደት ካልሆነ ምን ሊባል ይችላል?

ሲጀመር የህዝብ ጥያቄ ሃይለማሪያምን በአብይ መተካት አልነበረም አይደለምም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ዘረኛ በሆነው እና ከራሱ ቡድን በላይ በማያስበው የወያኔ ቡድን መቃብር ላይ ዜጎች በእኩልነት የሚኖሩባትን ዴሞክራሲያዊት አንድ ኢትዮጵያን መመስረት ነው። የትግራይ ወያኔ መለሠ ዜናዊ እና የወላይታው ወያኔ ሃይለማሪያም ስልጣን ላይ እያሉ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚያበዙት የሳይበር አርበኞች አንድም ቦታ ላይ በተግባር ሳይፈተን የአሮሞ ወያኔ ነው አሁን የሚመራው ብለው የምላስ ሰይፋቸውን ወደ ካፎቱ መመለሳቸው ያስደምማል ያስቃልም። ወያኔን የምንቃወመው ለህዝብ ያልበጀ እና የማይበጅ ስርዓት በመሆኑ እንጅ መሪዎቹ የመጡበትን የዘር ሃረግ መርጠን አለመሆኑ ሊሠመርበት ይገባል። ወያኔ አስመሠለም አላስመሠለ አመነም አላመነ ኢትዮጵያዊነት እያቸነፈ ነው ያቸንፋልም።

ወያኔ ጨርቅ ብሎ የተሳለቀባት ጀግኖቹ አባቶቻችን የተሠዉላት ምንም ያልታከለባት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሠንደቅ አላማችን አራት ኪሎ ላይ በኩራት ትዉለበለባለች። የመቶ ሚሊዮን ሃገር የሆነችውን ታሪካዊ ሃገራችን የኢትዮጵያ ህዝብ ዉክልና ሳይኖራቸው የባህር በር ያሳጡትን በሃገር ክህደት ወንጀል እንፋረዳቸዋለን። በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ጨምሮ በአስር ያንገላቱ እና የገደሉ የወያኔ ባለስልጣናት ለፍርድ ይቀርባሉ። ኢትዮጵያ ዜጎች በነፃነት ሃሳባቸውን የሚገልፁባት እና የሚደራጁበት ሃገር ትሆናለች። ካለብቃታቸው በወታደራዊ ማዕረግ ትክኛቸው የነበጠ ምሃይም የወያኔ ወታደራዊ ሹማምንት ይራገፉ እና የመከላከያ ሠራዊቱ ኢትዮጵያዊ ይሆናል። የፓሊስ እና የፀጥታ ሃይሎች ህግ አስከባሪ ብቻ ይሆናሉ። ፍርድ ቤቶች በነፃነት የህግ የበላይነትን ያስከብራሉ። ዜጎች በሙያዊ ብቃታቸው ብቻ የስራ ዘርፍ ላይ ይደለደላሉ። በዝርፊያ የከበሩ የወያኔ ሹማምንት ንብረታቸው ተወርሶ ለፍርድ ይቀርባሉ። የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እና የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች የወያኔ ህገወጥ የዕፅ ንግድ ማዘዋወሪያ ከመሆን

ወጥተዉ ኢትዮጵያዉያን በሚኖሩበት ቦታ ሁሉ መብታቸዉ ይጠበቅ ዘንድ ሙሉ አገልግሎት ይሠጣሉ። እነኚህ እና ሌሎቹ ጥያቄዎች መልስ እስኪያገኙ እና ህዝባዊ መንግስት እስከሚመሠረት ድረስ ትግሉ ይቀጥላል። እናቸንፋለንም።